

ፀሎተ አክራሪ ዲያስፖራ
“የወቅቱ ኢህሌና ፀሎት”

ሰላማዊት አሰፋ
selam23as@yahoo.com
USA

- አባታችን ሆይ፤
 - በአሜሪካ የምትኖር፤
 - ስልጣንህ ይምጣ፤
 - ስምህ ይነሳ፤
- ፈቃድህ በአሜሪካ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያም ይሁን፤
- በየጊዜው የሚያሰልፈንና የሚያስጮኸንን ምክንያት ሁሌ ስጠን፤
 - በሰው ሰራሽም ሆነ በተፈጥሮ የኢትዮጵያን ጥፋት ደግመህ ደጋግመህ አሰማን።
- በረሃብ፣ በጎርፍ፣ በጦርነት፣ በመሬት መንቀጥቀጥ ኢትዮጵያን በመምታት መሰብሰቢያ፣ መሰለፊያ፣ መቃወሚያና የሻማ ማብሪያ ምክንያቶችን አንባሽብሽን፣ በርከትክት አድርግልን፣ አሁንም ያለንን አታሳጣን፤
 - አሜን፤
 - በጎ ወይም ቀና ሙዳችን አይደሉምን፣ ለስራችንም አይበጀንምና የኢትዮጵያን ልማት፣ እድገት፣ ብልፅግና ወ.ዘ.ተ የሚመለከቱ ዜናዎችን ፉርሽ አድርግልን፣ ቢቻልህም አጥፋልን፣ አሁን ያሉትንም ሄደን እንዳናይ - ሲወራ እንዳንሰማ አይናችንን ጨለማ፣ እግራችንን ቀጤማ፣ ጆርአችንን አክምባሎ አድርግልን፤
 -
 - የተሰሩት ትምህርት ቤቶች፣ የተገነቡ የአስፓልት መንገዶች፣ ትላልቅ ህንፃዎች፣ አየር ማረፊያ ጣቢያዎች በአጠቃላይ የመሰረተ ልማት አውታሮች ለአላማችን ስኬት እንቅፋት እየሆኑ ነውና፣ ተሰነጣጥቀው እንዲፈርሱ ወይም ከነጭራሹኑ እንዲወድሙ አድርግልን፤
 - አሜን፤
 - የንግድ ወድነትንም አንርና ህዝቡ በመንግስት ላይ እንዲነሳ አድርግልን፤

- ለሀብታም - ለደሀ፣ ለችግር - ለልማት፣ ለሀገር - ለወገን ሳትል የሚሰጡ እርዳታዎችንና ድጋፎችን ሁሉ አጥፋል፣ የEU፣ የIMF እና የአለም ባንክን የገንዘብ ካዝናን ስለኛ ብለህ ለኢትዮጵያ ተብሎ ዳግም እናዳይከፈት አድርገው ወይም ጭራሹኑ መዓት አውርድበት፣



- ለወገን ድጋፍ ፣ ለሀገር እርዳታ ማድረግ ጥንትም ሆነ ዛሬ አልፈጠረብንምና በቀጣይም እንዳናደርግ እጅና እግራችንን ከዚያም አልፈህ ልባችንን ቆልፍልን፣ የወገናችንን ችግር እንዳናይ፣ አይተንም እንዳንራራ አይናችንን ውሀ፣ ልባችንን ድንጋይ አድርግልን፣

- ከቶ የማይሳንህ ነህና መንግስት (ኢህአዲግ) በአለም ህዝብ እንዲጠላ፣ እንዲወገዝ፣ እንዲኮነን፣ እርዳታ እንዲነፈግ አድርግልን፣

- አሜን፤

- እኛ ስንተራመስ የኢህአዲግ መንግስት ከመኮሰስ ይልቅ እየገነነ፣ ከመቀነስ ይልቅ አባላቱ እንደአሸን እየበዛ፣ ከማርጀት ይልቅ እየጎለመሰ፣ ከመድከም ይልቅ እየጠነከረ... በመምጣቱ ፈፅሞ ከአቅማችን በላይ ሆንዋልና ወይ ከሰማይ ወይም ከምድር ብቻ ከፈለክበት ቦታ ቁጣህን አውርደህ ከምድር አጥፋልን፣



- ለ18 አመታት ብንወተውት- ብንጎተጎተ፣ ብንወጣ-ብንወርድም ህዝቡ አልነሳም ብሏልና እብክህን ልቦናውን ወደ እኛ መልስልን፣ ወደ እኛ እንዲሆንም አድርግና ልማቱን እንዳይደግፍ፣ ሀገሩን እንዲጠላ፣ በጭፍን እንዲመራ፣ በእኛ ጥላቻ እንዲጠዝ አድርግልን፣

- አሜን፤

- ለረጅም አመታት በተለያዩ ድህረ ገፆች፣ በፓልቶኮች ሩሞች፣ በየአካባቢው ባሉ ፊደሎች፣ መፅሔቶች፣ በራሪ ወረቀቶች መንግስትን በመኮነን በቃላት ጦርነት ብናካሂድም በለስ ቀንቶን ያሰብነው ሊሳካ አልቻለምና የቃላትና የጥላቻ ሀይልን አብዝተህ ስጠን፣ ገንዘባችንም ያለአንዳች ውጤት በከንቱ እያለቀ ነውና ከቻልክ ዶላርም ጨምረህ ስጠን፣



- የተለያዩ ታጣቂ ሀይሎች እንዳሉ አስመስለን ያልሰሩትን ሰሩ፣ አንድ መንደር ወረው ያዙ... ብለን ወታደራዊ ጀብዱዎቻቸውን ብናሰራጭም ኢህአዴግ ሊፈራን እና ትንሽም ቢሆን ከስልጣን ሊያካፍለን አልፈለንምና አንተ ፍርሀትን ስጥልን፣ ይህንኑ ችግራችንንም አይተህ ፈጣሪያችን ስለጨከንክብን ይኸው ስልጣን እናገኝ ዘንድ እንድትለመነን እንማፀንሃለን፣

•

- አርበኞች ግንባር፣ አነግ፣ አብነግ፣ ቅንጅት ወ.ዘ.ተ. ሁሉ ምንም ስላልፈደዱልን፣ ህዝብም ስላልተቀበላቸው እስቲ አሁን ደግሞ በሳባት ቀንና ሌሊት ግንቦት 7 የሚል ብርቅዬ የቁርጥ ቀን ድርጅት መጥቶልናልና መርቀህ ባርክልን፣ ከዋሽንግተን አውደልዳይነት፣ ከዶላር ሰብሳቢነት፣ ከወሬ አንበሳነት፣ ከምላስ መንታነት፣ ከቁማር ሱሰኝነት፣ ከከተማ አምታቺነት....ሰውርልን፣

- አሜንገ
- አሜንገ

•

ድንቁም ፀሎት
 ከንቱ ወሬ ከንቱ ጨኸት።

•

ለስልጣን ሩጫ
 ሁሌ ጫጫጫጫ።
 ብቻ

•

ፀሎቱን ሲጀምር፣
 ሩጫ ለወንበር፣
 ለሀሌና ፀሎት ጫማውን ያይና፣
 ደቂቃ ሳይሞላ ወዲያው ይላል ቀና፣
 የDርው አክራሪ የዘመናችን ሰው፣
 እንኳንስ ላገሩ የእሱን ሳይጨርሰው።